



## የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገው የአምቤተኝነት ትግል ብሄራዊ ቅርጽ እንዲይዝና ከህወሃት ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ አራሱን በመከላከል የተቀናጀ ትግል እንዲያደርግ ለማገዝ በጋራ እንቁም!

ቀን፤ ጥር 11 2010                      January 29 2018

የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የአሮሞና የአማራ ሕዝብ ላለፉት 2 አመታት ዘርፍ አገር በማጥፋት ላይ የሚገኘውን ዘረኛ አገዛዝ በቃኝ በማለት ባደረገት ተከታታይ ሕዝባዊ እምቢተኝነት ምክንያት ውጥረት ውስጥ የገባው የህወሃት አመራር በድን ለተከታታይ ሳምንታት ዝግ ስብሰባ በማድረግ በግምገማ ውስጣዊ ማሻሻያና ተሃድሶ አድርገደሁ በማለት፤ የተለመደ የማዘናጊያ አዋጅ ባወጀ ማግስት፤ በወልዲያ የጥምቀት በዓል በማክበር ታቦት አጅቦው በነበሩ ንጹሃን ምመናን ላይ የ 13 አመት ህጻን ልጅን ጨምሮ ባልሞ ተኳሽ ያጋዘ ወታደሮቹ አማካኝነት ሰይጣናዊ ድርጊትና ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ ፈጽሟል። **ይህ ጭፍጨፋ በትግራይ ወታደሮች መካሄዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደህነትና የጸጥታ መምሪያ /United Nations Department for Safety and Security/ ለሰራተኞች በላከው የውስጥ መልዕክት ተረጋግጧል።** ተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ፋሽስታዊ ጭፍጥፋውን በቆቦ፤ መርሳና በሌሎች ቦታዎች በመፈጸም ላይ ይገኛል።

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክርቤት ይህን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በጥብቅ እያወገዘ፤ ይህ አሰቃቂ ድርጊት ለተፈጸመባቸው ወገኖቻችን ቤተሰብ፤ ዘመድና ወዳጆች መጽናናትና ብረታቱን እንዲሰጣቸው ይመኛል።

ህወሃት ላለፉት 27 አመታት፤ ያጋርታይድ ያገዛዝ ዘዴን በመጠቀም፤ በወልዲያ ከተፈጸሙት ፋሽስታዊ ድርጊቶች የከፉ ዘግኛኝ ድርጊቶችን በኢትዮጵያውያን ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ፈጽሟል። ይህ ዘረኛ አገዛዝ ከጥቂት ወራት በፊት በአሮሞና የሱማሌ ህዝብ መካከል የተፈጸመ የጎሳ ግጭት በማስመሰል የብዙ ኢትዮጵያውያን ሕይወት እንዲጠፋ ከማስደረጉ በተጨማሪ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የአሮሞ ህዝብ ከገዛ አገሩ እንደሌላ አገር ዜጋ እንዲፈናቀል አስደርጓል። በወልዲያ የጥምቀት በአል የተፈጸመው ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ ከዚህ በፊት በአሬቻ ባህል ላይ በመቆየት የሚቆጠሩ የአሮሞ ወገኖቻችን ላይ ተፈጽሟል።

ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በወልዲያ፣ ቆቦ፤ መርሳና ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች በአጋዘ ጦር እየተፈጸመ ያለውን የተለመደ ፋሽስታዊ ድርጊት ለየት የሚያደርገው፤ 1ኛ/ ህወሃት ለብዙ ሳምንታት የግሉን ውስጣዊ ጉባኤ በማድረግና ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ተመሳሳይ ግምገማ በማድረግ ተሃድሶ አድርገናል የህዝቡን በደል በመረዳት አቅጣጫ አስቀምጠናል በሚል ይፋዊ ጋዜጣዊ መግለጫና ተከታታይ ማብራሪያ መስጠቱና 2ኛ/ ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች በመፍታት ማእከላዊ አስር ቤትን ሙዚየም እናደረጋለን የሚል ይፋዊ መግለጫ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለአለም አቀፍ ህብረተሰብ ይፋ ባደረጉ ማግስት መፈጸማቸው ነው።

ይህ የህወሃት የተለመደ አቅጣጫ የማስቀየሪያ ወይም ሕዝባዊ ትጉሉን የማፈኛና ጊዜ የመገዣ ዘዴ ነው። ከ27 አመት በኋላ የህዋትን መሰሪነት ድራማ አለመረዳት ከአባብ እንቁል አርግብ ይፈለፈላል ብሎ እንደመጠበቅ ይቆጠራል።

ለረገጥም አመታት ለነጻነት በተደረገው ትግል በኢትዮጵያውያን ከፍተኛ መስዋእትነት የተከፈለ ቢሆንም ፋይዳ ያለው ውጤት ላይ ያለመድረሳችን ዋናው ምንጭ ትግሉን በአንድ ማከል በብሄራዊ ደረጃ የሚመራ፤ ተአማኒነትና ተቀባይነት ያለው አንድ የአማራጭ ሃይል ባለመኖሩ ምክንያት ማለቂያ በሌላቸው ከወያኔ ለሚሰጡ የተሸራረፉ አጅንዳዎች ቅጽበታዊና ስሜታዊ ምላሽ ከመስጠት አዙሪት ውስጥ እንዳንወጣ አድርጎናል። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ዛሬ ላለንበት አደጋና ተደጋጋሚ ብሄራዊ ውርደት ውስጥ መግባት፤ ለዘመናት በአለም አቀፍ ደረጃ የተቀናበረ ድርጊትና ቀጣይ ሂደት ነው። ኢትዮጵያ ወዳጅ እንዴሌላትና ችግራችን ጥልቅና ውስብስብ መሆኑን በመገንዘብ ትግላችንን ዘላቂ ውጤት ላይ ለማድረስ ብቸኛው አማራጭ በራስ መተማመንና የኢትዮጵያ ሕዝብ መሰረት ያደረገ ትግል ከማድረግ ውጭ ሌላ አቋራጭ መንገድ እንደሌለ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክርቤት በጽኑ ያምናል።

ሽግግር ምክር ቤቱ ከዚህ ጭብጥ በመነሳት አደጋዎችን ለመከላከል ከምስረታው ወቅት ጀምሮ ስርአቱን በማስወገድና ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት ምስረታን መሰረት በመጣል ሂደት ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴን ዘመቻ ባለምአቀፍ ዙሪያ አካሂዷል። በርካታ የምክር ቤቱ ጉባኤዎችን በማዘጋጀት የአገራችን ጉዳይ ከሚመለከታቸው የፖለቲካና ሲቪክ ድርጅቶች፤ ምሁራን፤ ታዋቂ ግለሰቦችን፤ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ በጉዳዩ ሲያወያይ የምክር ቤቱ ጉባኤዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። እንዲሁም ስርአቱን በማስወገድና በመተካት የትግል ሂደት ላይ ወሳኝ ሚና ሊጫወት የሚያስችለውን የወደፊቱን የመንግስት ቅርጽ የሚያሳይና በሽግግር ወቅት መኖር ስለሚገባው የመተዳደርያ ቻርተር ረቂቅ በማዘጋጀት ለውይይትና ለምክር ቤቱ የኢትዮጵያና በውጭ ለሚገኘው ህዝብ አሰራጭቷል። ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ ከአንድ አመት በፊት የመሪነት ሚና በመጫወት በጃንዋሪ 13-14 2016 ዓ.ም በዋሺንግተን ዲሲ የተካሄደው የምክር ቤቱ ጉባኤ እንዲዘጋጅ የተለያዩ ድርጅቶች እንዲሳተፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ በ 9 ድርጅቶች መካከል ስምምነት ላይ በመድረስ የኢትዮጵያ አገር-አድን ኃይል ተመስርቶ ለአንድ አመት ያህል በጋራ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል።

ምክር ቤቱ ከኢትዮጵያ አገር-አድን ኃይል ጋርም ሆነ ከሌሎች ስብሰቦችና ድርጅቶች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ዘረኛውን የህዋት አገዛዝ ለማስወገድ እንዲሁም ስርአቱ ሲወገድ ወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት ለመተካት የሚረዳ እንደድልድይ ወይም ጥንሰስ በመሆን መሰረት የሚጥልና የተበታተነውን ትግል ብሄራዊ ቅርጽ እንዲኖረው የሚያግዝ የሰደት መንግስት ወይም ያማራጭ ሃይሎች ምክር ቤት እንደአማራጭ እንዲቋቋም ጥረት ማድረጉን ይቀጥላል።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!  
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሽግግር ምክርቤት